

# እኛ የምንመኘው ሰላም የትኛውን ነው?

ሳላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። በሰላም ጊዜ ሁሉም ነገር ይኖራል፤ ሰላም ከጠፋ ግን ያለውም ሁሉ ይወድማል። ለዚህም ምስክር የኢትዮጵያው ሱማሌ የቅርብ ጊዜ አስከፊ ትውስታችን ምስክር ነው። አሁንም ይህን እያየን በጎሳ ፖለቲካ እንገዳገዳለን። ስለዚህ እኛ ልንመኘው የሚገባን ሰላም ዘለቄታ ያለውን እንጂ ለጊዜው እጩታ የሰጠንን ከሆነ ነገ የበለጠ ዋጋ የሚያስከፍለንና ተስፋ የሚያስቆረጠን እንዳይሆን ከወዲሁ መጠንቀቅ ይገባናል። ለዚህ መፍትሔው የጎሳ ፖለቲካ ይብቃን የሽግግር መንግስት ይቋቋም ማለት የሚገባን ሳይረፍድብን አሁኑኑ መሆን እንደሚገባው ልንረዳ ይገባናል። ሰላም የሚመጣም የጎሳ ፖለቲካ ከኢትዮጵያ ምድር ተጠራርጎ ሲወጣና በምትኩ የሽግግር መንግስት በማቋቋም ወደ ሕዝባዊ መንግስት የሚወስደንን ጎዳና ስንጠርግ ብቻ ነው። ይህ ሲሆን ጢቂቶቹ ሳይሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ በሙሉ የሰልጣን ባለቤት ይሆናል ማለት ነው። ይህ እንዲሆን ነው የሽግግር መንግስት አስፈላጊነቱ። ይህ ካልሆነ ግን ታጥቦ ጭቃ ከመሆን የዘለለ አይደለም!!!

ዶ/ር አብይ የተቀበሉት የምክክር ጉባኤ ሆነ የሽግግር ጉባኤ እኛ ለጊዜው ያልተረዳነው ትላንት በአንድ ዘር ጥላቻ ላይ ፕሮፓጋንዳ ሲረጨ የነበሩት ቡድኖች በመሰብሰብ ከሆነ “አልሸሹም ዘር አለ” እንደሚባለው ከዛሬ ጭፈ ዓመት በፊት እንደነበረው ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ተብየው ከተከበሩ ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ በስተቀር ሁሉም ከአንድ ባህር የተቀዱ ስለነበሩ የተፈጸመውን ሁኔታ የምናስታውሰው ነው። አሁን ስያ ሁኔታ እየተደገመ እንደሆነ ፍንጭ ያሳየን በአንድ ዘር ጥላቻ ብቻ የነበረቻቸውን ቡድኖች የተለየ ክብርና ትኩረት መስጠት ከአለፈው ጊዜ የተለየ የሚያደረገው የሰዎች መልክ ስለተለወጠና እነዚህ ቡድኖች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በማለታቸው ብቻ ነው። ይህ የሚያሳየን ነገሮች ሁሉ “ከድጡ ወደማጡ” እየሄዱ መሆናቸውን ነው።

እስኪ ዶ/ር አብይ ስለ ሽግግር ቃል በድምጽ የሰማነውን በጽሑፍ እንደሚከተለው ይነበባል፡- "ጉባኤን በሚመለከት ይለያያል እግዲህ፡-

-የምክክር ጉባኤ፣ የሽግግር መንግሥት፣ የሽግግር ጉባኤ እነዚህ ሃሳቦች በሁለት መንገድ ተነስተዋል። የሽግግር መንግሥት የሚለው ከሆነ በግሌ ብዙ ያስፈልጋል ብዬ አላምንም፤ አያስፈልግም ይጥፋ አይጥፋ በሚል ሳይሆን አላምንም በሱ። ለምንድን ነው የማላምነው? በእኔ እምነት ሁሉም መንግሥት የሽግግር መንግስት ነው። ሁሉም መንግስት ቆይታው አምስት ዓመት ነው። የማይሸጋገር ቋሚ የሆነ ስትራቴጂካል / structural/ ነገር ሕዝብና ሀገር ነው እንጂ መንግስት ተብሎ ቋሚ የሚባል ነገር የለም። ይህ ሃሳብ ለረዥም ዓመታት ከተቀመጠ የማይነሱ ሰዎች ስለምናውቅ የድሮ ጥያቄ ነው ብዬ የማስብው። እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያን ጠንካራ ሰው ከሆነ ለሁለት ተርም/term/ በላይ ማገልገል አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። መስረቅ፣ ኒፖቲዝም/ nepotism/ እና ሌላ ኢንተረስት/interest/ ካለ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ለማገልገል ከባድ ነው። ሁለትነ ሦስት ሰዓት እየተተኛ ማገልገል አይቻልም። የሽግግር መንግስት የሚለው ሃሳብ ድሮ ተቀምጦ የማይነሱ ሰዎች ስላስቸገሯቸው ከፍራቻ የመጣ ይመስለኛል። አሁን የሚያስፈልገው የሽግግር ሃሳብ ነው። የሽግግር ሃሳብ ነው የሚያስፈልገው። እንዴት ነው አኮሞዴት/ accommodate/ የምናደርገው፤ ኢትዮጵያዊያን ተምረው አውቀው ማገዝ ሲሸሉ እንዲያገለግሉ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ሃሳብ ብናስብ ይሻለናል። ለምንድን ነው ብትሉ ቱ ቢ ዘ ሆነሱት/ to be the honest/ ፕራክቲካሊትም/practicality/ የለውም። እንኳን የሽግግር መንግሥት ሰዎችም ሲመጡ ሲስተሙ/ the system/ በጣም ያስቸግራል። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር መንግሥት ብናቋቋም የሽግግር ፖሊሲ፣ የሽግግር መከላከያ፣ የሽግግር ቴሌፎን ልንል ነው!!!” ነበር ያሉት።

እንግዲህ እኔ እንደተረዳሁት ችግሮችን እንደሚመለከተው አቅርቧል፡-

ሀ/ የሽግግር መንግሥት በግሌ ብዙ አያስፈልግም ላሉት፤ በቅድሚያ በግሉ ሳይሆን መንግሥትዎን ወክለው እስከመጡ ድረስ በግሌ የምትለው ቃል ትልቅ ማጭበርበፊያ ሆና ነው የታየችኝ። ይህ የድርጅቶ አቋም እንጂ የግሉ አቋም አይደለም!!!

ለ/ ጥያቄው የድሮ ጥያቄ ነው ላሉት በኢትዮጵያ ይህንን ሁሉ ችግር የፈጠረው አሁን የሚመሩት ድርጅቶ መሆኑን እንዴት ዘነጉት እርስ እየመሩት ያለው እኩ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግን እንደሆነ በግልጽ እንደነገሩን ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ አልደከመም ከምንጊዜውም በላይ ጠነከረ እንጂ እንዳላሉ የሽግግር መንግስት ጥያቄ ሲነሳ የድሮ ጥያቄ ነው ያሉት ለትልቅ ትዝብት አጋልጦታል።

ሐ/ የሽግግር መንግሥት የሚለው ሃሳብ ድሮ ተቀምጦ የማይነሱ ሰዎች ስላስቸገሯቸው ከፍራቻ የመጣ ነው ላሉት አዎ በግሌ እጅግ በጣም አፈራረሁ ምክንያቱም ድሮም ዛሬም በስልጣን የተቀመጠው ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ በመሆኑ ይህች የድሮ የሚሏት ቃል ተራ ብልጣብልጥነት ናት።

መ/ ቋሚ መንግሥት የለም ላሉት አዎ የለም። ነገርግን በኢትዮጵያ ታሪክ የታዘብነው ስልጣን ከመያዛቸው በፊት ህዝባዊ ሥልጣን ከያዙ በኋላ አምባገነናዊ መሆን የተለምደ ስለሆነ ሁሉም ህዝባዊ ሆኖ መጥቶ ዘላለማዊ እንሆናለን ሲሉ ተገፍተው መውደቃቸውን የምንዘነጋው አይደለም። የእርሶም መንግሥት እየተንገዳገደ ባለበት ሰዓት አዲስ ስልት በመወጣን ዘላለማዊ የመሆን ህልሙን እውን ለማድረግ እየተረገጠ እያየነው ነው። የእርሶ መንግሥት ቢሆንም በዝቸ ምድር ላይ ዘላለማዊ የሚሆን ነገር ስለሌለ የጊዜ ጉዳይ እንጂ መንኮታኮቱ አይቀርም።

ሠ/ ስለ እውነት እንኳን የሽግግር መንግሥት የሽግግር ሰዎችም ሲመጡ ለአሰራር በጣም አስቸጋሪ ነው። ምኑ ላይ አስቸጋሪ እንደሚሆን አልገባኝም። ለዝህ ጭንቀትም በፖለቲካውም ይሁን በተለያዩ ዘርፎች በውጭ ዓለም ብዙ እውቀትና ልምድ ያካበቱ ኢትዮጵያውያን ስላሉ እነዚህ ባለሙያዎች/ሙሁራን/ መፍትሄ ሊኖራቸው/ ሊዘይዱ/ ስለሚችሉ ይህ ሊያስጋዎት አይገባም ዋናው ነገር ቅንነት ነው። የገዛ ራሳቸውን የፖለቲካ ሳይንቲስት የሚያደርጉትን ካማከሩ ግን መፍትሄ የከፋ እንጅ የተሻለ አይሆንም ። እርሶ እንደተናገሩት የሽግግር መንግሥት መንግሥት ቀርቶ የሽግግር ሰዎች ሲመጡ ለአሰራር በጣም አስቸጋሪ ነው ላሉት አዎ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አንድ ዓይነት ሪዮት ዓለም ባላቸው ሰዎች መካከል የተለየ ሃሳብ ያለው ሰው መገኘት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በ1983 ዓ. ም ክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ መገኘት ምን ያህል አስፈሪ እንደነበር የምናስታውሰው ሃቅ ነው። ስለዚህ እርሶም የሚፈልጉት ድርጅቶች የሚፈልገውን በመሆኑ አሁንም በኢትዮጵያ የሰበሰቧቸው የአንድ ዘር ጥላቻ ያላቸውን ግለሰቦች በመሆናቸው አዲስ ነገር መጠበቅ ጅልነት ይመስለኛል።

ለውጡ ውጤታማ እንዲሆን ከሽግግር መንግሥት ውጭ ምርጫ የለም። ምርጫዎ ሌላ ከሆነ ያሳምኑን እንቀበለዎታታለን። ካልሆነ ለሀገራችን ዘለቄታዊ ሰላም የሚያመጣውን መንገድ መያዝ የግድ ነው።

ቅዱስ መጽሐፍም የሚለው "በእናንተ ዘንድ ሁሉም በፍቅር ይሁን።" በመሆኑም ነገሮችን በማድበስበስ ማለፍ መቀነስን እንጂ መደመርን ስለማያመጣ ለዘላቂው ሰላም "የሽግግር መንግሥት" የማያጠያይቅ ነው።

“ፈጣሪያችን ሆይ እስራኤሎችን በተደጋጋሚ ይቅር እንዳልካችው ልጆችህ ነንና ይቅር በለን!!!

አሜን አሜን አሜን

አንተነህ ጌትነት (የሰማው) ከባዕድ ሀገር ሜልበርን አውስትራሊያ

አስተያየት ካላችሁ መዚህ ኢሜል ጻፉልኝ፡ muluadamche@gmail.com